


ተገኝ ዘር፣ ሶዋገጋሪ ጭቆ ታሪክ

A Tiny Seed: The Story of Wangari!

Maathai



- Nicola Rijdsdijk
- Maya Marshak
- Mezemir Girma

3

አማርኛ / English



Global Storybooks

globalstorybooks.net

ተገኝ ዘር፣ ሶዋገጋሪ ጭቆ ታሪክ / A Tiny

Seed: The Story of Wangari!

Maathai

- Nicola Rijdsdijk
- Maya Marshak
- Mezemir Girma (am)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>





በምስራቅ አፍሪካ በሚገኘው የኬንያ ተራራ በአንድ በኩል በሚገኝ
አንድ መንደር አንዲት ትንሽ ልጅ ከእናቷ ጋር በማሳ ላይ ትሰራ
ነበር። ስሟም ዋንጋሪ ይባላል።


...

In a village on the slopes of Mount Kenya in East
Africa, a little girl worked in the fields with her
mother. Her name was Wangari.

Wangari loved being outside. In her family's food garden she broke up the soil with her machete. She pressed tiny seeds into the warm earth.

...

የግንባታው ስራ ላይ የሚሳተፉት ሰዎች ለሕይወት ማስፈቀድ ሲሞክሩ ለሌሎች ግንባታ ስራ ላይ ማሳተፍ ይጀምራሉ።






ፀሐይ ከገባች በኋላ ያለውን ጊዜ በጣም ትወደዋለች። እጽዋቱ አልታይ ማለት በሚጀምሩበት ጊዜ ዋንጋሪ ወደ ቤቷ መሄጃው ሰዓት መድረሱን ታውቋለች። በማሳዎቹ ውስጥ ያሉትን ጠባብ መንገዶች ተከትላና ስትሄድ እንዳደረገችው ወንዙን አቋርጣ ትመለሳለች።

...


Her favourite time of day was just after sunset. When it got too dark to see the plants, Wangari knew it was time to go home. She would follow the narrow paths through the fields, crossing rivers as she went.



ዋንጋሪ በ2011 አርፋለች። የሚያምር ዛፍ ባየን ቁጥር ግን ልናስታውሳት ይገባናል።

...


Wangari died in 2011, but we can think of her every time we see a beautiful tree.



የጋር የሚሄዱት ሁሉም ህጻናት ወይም ሁሉም ህጻናት የሚሄዱት ሁሉም ህጻናት ለሁሉም ህጻናት ሆኖ ሊሰጥ ይችላል።

...

Wangari was a clever child and couldn't wait to go to school. But her mother and father wanted her to stay and help them at home. When she was seven years old, her big brother persuaded her parents to let her go to school.



የጋር የሚሄዱት ሁሉም ህጻናት ወይም ሁሉም ህጻናት የሚሄዱት ሁሉም ህጻናት ለሁሉም ህጻናት ሆኖ ሊሰጥ ይችላል።

...


Wangari had worked hard. People all over the world took notice, and gave her a famous prize. It is called the Nobel Peace Prize, and she was the first African woman ever to receive it.



ዋንጋሪም ትምህርት ትወድ ነበር! መጽሐፍ ባነበበች ቁጥር ብዙ እያወቀች መጣች። በትምህርቷ ጥሩ ውጤት ስላስመዘገበች አሜሪካ እንድትማር ተጋበዘች። ዋንጋሪ እጅግ ተደሰተች! ስለ ዓለም ብዙ ለማወቅም ፈለገች።

...

She liked to learn! Wangari learnt more and more with every book she read. She did so well at school that she was invited to study in the United States of America. Wangari was excited! She wanted to know more about the world.



ከረጅም ጊዜ በኋላም አዳዲሶቹ ዛፎች ደን ሆኑ፤ ወንዞቹም እንደዳደው መፍሰስ ጀመሩ። የዋንጋሪም መልዕክት በመላው አፍሪካ ተሰራጩ። ዛሬ ከዋንጋሪ ዘሮች ብዙ ዛፎች ተገኝተዋል።


...

As time passed, the new trees grew into forests, and the rivers started flowing again. Wangari's message spread across Africa. Today, millions of trees have grown from Wangari's seeds.

ሁሉም የሆሊዮክስቲክ ቀንጋሪ ዙሪያ ዘመን ምረቃዎች ለእነዚህ የሆሊዮክስቲክ ቀንጋሪ ዙሪያ ምረቃዎች ለግብረ ባሕሪ ለሁሉም የሆሊዮክስቲክ ቀንጋሪ ዙሪያ ዘመን ምረቃዎች ለእነዚህ የሆሊዮክስቲክ ቀንጋሪ ዙሪያ ዘመን ምረቃዎች ለግብረ ባሕሪ

...


At the American university Wangari learnt many new things. She studied plants and how they grow. And she remembered how she grew up playing games with her brothers in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forests.



ቀንጋሪ ምረቃዎች ለእነዚህ የሆሊዮክስቲክ ቀንጋሪ ዙሪያ ዘመን ምረቃዎች ለግብረ ባሕሪ ለሁሉም የሆሊዮክስቲክ ቀንጋሪ ዙሪያ ዘመን ምረቃዎች ለእነዚህ የሆሊዮክስቲክ ቀንጋሪ ዙሪያ ዘመን ምረቃዎች ለግብረ ባሕሪ

...

Wangari knew what to do. She taught the women how to plant trees from seeds. The women sold the trees and used the money to look after their families. The women were very happy. Wangari had helped them to feel powerful and strong.






ብዙ እየተማረች ስትሄድም የኬንያን ህዝብ መውደዷ የበለጠ እየተገለጠላት መጣ። ደስተኛና ነጻ ሕዝብ እንዲሆን ፈለገች። ብዙ እየተማረች ስትሄድም የአፍሪካው ቤቷ ይበልጥ ትዝ እያላት መጣ።

...

The more she learnt, the more she realised that she loved the people of Kenya. She wanted them to be happy and free. The more she learnt, the more she remembered her African home.



ትምህርቷን ስትጨርስ ወደ ኬንያ ተመለሰች። አገሯን ግን ተቀይራ አገኘች። ትላልቅ እርሻዎች አገሪቱን አጥለቅልቀዋታል። ሴቶች ለማገዶ የሚሆን እንጨት አልነበራቸውም። ህዝቡ ደህይቶ ልጆቹ ተርበዋል።

...

When she had finished her studies, she returned to Kenya. But her country had changed. Huge farms stretched across the land. Women had no wood to make cooking fires. The people were poor and the children were hungry.